

ተቃውሞና ድጋፍ ገደብ ካጣ፣ያመጣል ጣጣ!

የአፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ቅጥ ባጣ ተቃውሞ ሲወድቅ፣ገደብ ባጣ ድጋፍ የደርግ መንግሥት መጣ። “ከደርግ የባሰ አረመኔ አይመጣም” በሚል ቅጥ ባጣ ተቃውሞ ደርግ ሲወድቅ፣ገደብ ባጣ ድጋፍ ትነግ መጣ።

የተጠላው የትነግጣኢሕዳዴግም ሥርዓት፣ከደርግ የባሰ አረመኔ ዘረኛና ዘራፊ በመሆኑ፣ ህብረተሰቡ ገደብ የለሹን በደል፣ ጥላቻን ባረገዘ ተቃውሞ ቢታገለውም፣ “ሞተ” የተባለውን ሥርዓት የኢሕአዴጉ ጠቅላይ ሚኒስቴር በጥገናዊ ለውጥ ሸንገላ ለጊዜውም ቢሆን ነፍስ እንዲዘራበት ለማድረግ ችሏል።

ዛሬም እንደትናንቱ ከትነግጣኢሕዳዴግ የባሰ አይመጣም ብለን ለገደብ የለሽ ድጋፍ የዶክተር አቢይ “አዴግጣኢሕዳዴግ” ላይ ወደቅን።

ቀደም ሲል አማራው ትግሬዎችን አጅቦ ደርግን ከጣለ በኋላ፣ትግሬ አማራን ክዶ እንደመታው ጠንቅቆ ቢያውቅም፣በእነአነግና አህዴድ እንዳሥመታው ግን የዘነጋ ይመሥላል።

በመሆኑም ዛሬም አማራው!በትነግና በኦሮሞዎች መካከል በሚደረገው ግብ ግብ ውስጥ ኦሮሞዎችን አጅቦ ሥልጣን አሥይዟል። ይህም ለጊዜው ካዋዛን በኋላ ምን እንደሚያመጣ ማወቅ አይከብድም። አዲስ አበባና ቡራዩ ላይ የአነግ ቁርዎች የሠሩትን ልብ ይሏል። ንፁህን አማራዎችን በበደኖ በወለጋ፣በአርሲ ወዘተ የጨፈጨፈው ተገንጣዩ አነግ፣”በዘር ማጥፋት ወንጀል” ወደአሥር ቤት ከመሄድ ይልቅ ፣እየተለመነ፣ ከለማ ጋር በምን እንደተሰማሙ እንኳን ሳይገለፅ መሥማማታቸውን ነግረውናል።

በአንድ በኩል በትግሬዎቹ ቦታ ኦሮሞዎች እየተተኩና አዲስ አበባንም በኦሮሞ ባለሥልጣናት እያጥለቀለቁ፣”መልሶ ለመገንባት”በሚል፣የአማራውን እና የሌሎችን ብሔሮች ቤቶች እያፈረሱ፣ሕዝቡን ሥራፈት እያደረጉ፣”ጫት ቃሚው በዛ”እያሉ ይሳለቃሉ።

እነለማ መገርሳም አዲስ አበባን በቁጥርም ይሁን በአሥተዳደር በኦሮሞ የበላይነት ለማጥለቅለቅ፣ካላቸው ዓይን ያወጣና የረቀቀ የዘረኝነት በሽታ በመነሳት፣ ቁርዎች! ለአዲስ አበባ ከሚቀርበው ከምዕራብ ሸዋ ያፈናቀሉት አማራ በአዲስ አበባ አልፎ ወደራያ ተሰዶ፣ በርሀብና በቸነፈር ሲሰቃይ፣”በሶማሊና በኦሮሞ መካከል ችግር ሥለተፈጠረ” በሚል ኦሮሞችን ከሩቅ እያመጡ አዲስ አበባ ያሠፍራሉ።

በሌላ በኩል “እኛ” በ27ዓመቱ ከልክ ያለፈ በደል ምክንያት፣በወንጀለኞች ላይ የሚሠራውን ብቻ መሥማት በመምረጣችንና ለቀጣዩ አደገኛው አካሄድ ዓይናችንን በመጨፈናችን፣አቅጣጫ የሚያሥቱ ማዘናጊያዎች ብቅ ባሉ ቁጥር ሳናሥተውልና ሳናገናዝብ፣“ደግ አደረገልን”እያልን እልልታውን እናቀልጠዋለን።

የዚህ ሁሉ ችግር የህብረተሰቡ አለመንቃትና ከመጣው ጋር የመለጠፍና ያላንዳች ገደብ መደገፍ ነው።“በሬ ሆይ! በሬ ሆይ! ሣሩን አይተህ ገደሉን ሳታይ” እንዳይሆን ”ቆቅ እንሁን

እንንቃ”እላለሁ። ከመጣው ጋር ያላንዳች ጥያቄ ገደብየለሽ ድጋፍ እየሠጠን መጨረሻው የራሳችን መጥፊያ እንዳይሆን ከጅምሩ ድጋፋችን ገደብ ኖሮት፣ሥህተቶች ብቅ ሲሉ ወዲያውኑ እንዲታረሙ ጫና በማድረግ፣እያሥተዋልን እንጓዝ።

አቢይ ከመጣም ወዲህ ቢሆን መጠኑ ይለያይ እንጅ በወልቃይት፣በራያ፣በቤኒሻንጉል፣ በቡኖ በደሌ፣በምዕራብ ወለጋ፣በድሬደዋ፣በሐረር፣በአዲስ አበባ ወዘተ በአማራው ላይ ግድያው፣መሳደዱና መታሰሩ አለመቆሙን ለመገንዘብ አይከብድም።ነገ የአማራው ዕጣ ፈንታ ምን እንደሚሆን ራቅ አድርገን የማየትና በጥልቀት መረዳት ከቻልን፣የአማራውን ትግል እሥከድል ማጠናከር እንድንምንችል አያጠራጥርም ።

አማራው ንቃ! አማራው እንዳይደራጅና እንደተለመደው ተከታይ እንዲሆን የሚደረጉ የማዘናጊያ ታክቲኮች!

(1)”አገር እንዳይበተን” የሚሉት አነጋገር እንደተለመደው አማራውን በማሥፈራራት የቆራጭ ፈላጭን ቡድን ዕድሜ እያጀበ እንዲያራዝም ታስቦ ነው። አዎን! አገር በ1983ዓም ተበትኗል።ዛሬም ወሬ ነው።የተበተነውን የሚሰባሰበው ደግሞ አማራው ገብቶት አንድ ሆኖ ሲታገል እንጅ ባሥፈራራት ቁጥር ካፈገፈገ ተጎጅ ራሱ እንደሆነ ይገንዘብ።

(2)ሌንጮ ለታ! “ሕዝብ(አሮሞ) የመረጠውን ትቀበላለህ፣የብሔር ጥያቄ ላይ ነርሽስ አንሁን”ብሎናል። “ድሮን ሲያታልሏት በመጫኛ ጣሏት” እንዲሉ ነው።

(3)ብርሀኑ! ”ለሁሉም እኩል የሆነች ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እንገባ”ይለናል። ይህን ቧልት የሚነግረን በዘርና በቋንቋ ብትንትኗ የወጣች አገር ላይ ቆሞ ነው።ማሬዝ አይበቃም???

(4)ጠበንጃ ይዘው በዘር ከመጡ ቡድኖች ጋር በመወዳደር ሥለ ዴሞክራሲ መለፈፍ “ላም ባልዋለበት ኩብት ለቀማ” እንደሆነ ይታወቅ።

(5) በጅዋር ሚዲያ በአሮሞኛ ጣሂርና ሄኖክ ጋቢሳ የሚባሉት ጉዳቸ እንዲህ ይላሉ፣ “ሀበሾች አማሮች አሮሞን በተንኮል ላለፉት 130ዓመት አባረው በከተሞች በድሬደዋ፣ በአዳማ፣በፊንጌኔና በሀረር ይኖራሉ።አሮሞ የሚኖረው በድንበር ነው።በከተማም ለመኖር ከሀበሻ አማራ ተከራይተን ነው።ሥለዚህ ወንድማችን ታከለ ኡማ በሚመጣው ምርጫ ላይመረጥ ይችላልና እሥከዚያው ከተሞቻችንን መልሰን በእጃችን ማድረግ አለብን።ጊዜ የለንም ።ከምርጫው በፊት በእጃችን ለማድረግ መፍጠን አለብን። የእንደከተር አቢይም ድርጅት ፊንጌኔንና ድሬደዋን ለማሥመለስ ሲሠሩ ረብሻ ከተነሳ “ማሰር” ይኖርባቸዋል። አሜሪካኖችም እኮ ምንም ዴሞክራት ቢሆኑ ሁሉንም ነገር በዴሞክራሲ አይሠሩም። ትግሬዎችም ከቢሮ ይባረሩ። “ይህን ምሥኪን አማራ ከትግሬ ዘረኞች ወደአሮሞ ዘረኞች እየተቀባበሉት ነው እንዴ” ያሠኛል።

ምንም ተባለ ምን እኛ አማራዎች ወደዋናው መፍትሄ እንግባ!

(1ኛ)የአማራው ወዳጅ ራሱ አማራው ብቻ እንደሆነ እና ሌላ ወዳጅ እንደሌለው ተረድቶ፣ራሱ በራሱ ተጠናክሮ በሁለት እግሩ መቆም እንዳለበት ራሱን ያሳምን። ከልቡ ራሱን ማሳመን ሲችል ብቻ ነው ለማንነቱ የማይበገረው።

(2ኛ)ያዝ ለቀቅ ያለ ትግል አክትሞ አንድ ቋሚ አካሄድ ይኑረን።ጠላቶቻችን አዳዲስ የቤት ሥራ በሰጡን ቁጥር በእርሱ ላይ አላሥፈላጊ ጊዜያት ሥለምናጠፋ ጭንቅላታችን ለአማራው ትግል የሚጠቅሙ ነገሮች ለማፍለቅ ጊዜ አያገኝም።ለምሳሌ ሥለአቢይ፣ሥለ አነግ ፣ሥለትነግ ወዘተ ሥናወራ ጊዜ አናጥፋ ።

(3ኛ) አቢይ መርቶና ታግሎ ነፃ እንዲያወጣን የምንጠብቅ ብዙዎች ነን።ይህ ሥህተት ነው።በራስህ ላይ ተማመን። እያንዳንዳችን “እኔ ራሴ እንደግለሰብ ምን ባደርግ ነፃነቴን ተግባራዊ አደርጋለሁ” ብለን እንጠይቅ።

(4ኛ) “ይህች ዓለም የምታጅበው ጉልበት ያለውን ብቻ እንደሆነ ተረድተን” አሁን የጀመርነውን መሰባሰብ ይበልጥ በማጠናከር፣ያልምከርነው የትግል አካሄድ ካለ በመቃኘት፣የድርሻችንን ለማግኘት በተለያዩ የትግል መንገዶችና ዘዴዎች ተጠናክረን መብታችንን በእጃችን ማድረግ የግድ ነው።ከዚህ ውጭ ሌላ አቋራጭ መንገድ የለም።

(5ኛ)አማራው በተገለለበትና ባልተሳተፈበት፣ የኢትዮጵያን አንድነት ንዶ “9 የዘርና ቋንቋ ክልሎች ፌደራሊዝምን ያዋቀረው ህገ መንግሥት፣በ1983ዓም ኮንፈረንስ እንደፀደቀ፣ትነግና አነግ የዝሆኑን ድርሻ መሬቶች ከአማራው በመቀማት ርስት አልባና ተባራሪ በማድረግ አጣብቂኝ ውስጥ ማሥገባታቸው ገሀድ ነው።

ይህ ዛሬ ያለው ዘርን መሠረት ያደረገው ህገ መንግሥት ከ9 የዘርና የቋንቋ ከፋፋይ ፌደራሊዝም ጭምር ፈርሶ፣ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የተዋቀረ ከዘርና ከቋንቋ የፀዳ ለአሥተዳደር የሚመች በጥልቀት የተጠና ሕዝብን ከሕዝብ የሚያቀራርብና የሚያስማማ፣ እኩልነትንም የሚያሟላ ፣እንደ እነአሜሪካም ይሁን እንደ እነሥዊዝ ወዘተ ለምሳሌ “አካባቢያዊ ፌደራሊዝምን ባካተተ ህገ መንግሥት” ሲተካና በአፍና በወሬ ሳይሆን ክልብ አብሮነታችንን በተግባር ሥናረጋግጥ ብቻ ነው።

ይህ ተግባራዊ እንዳይሆን ትነግና አነግ እንዲሁም ሌሎች አክራሪዎች! ዛሬም ድረስ በአማራ ላይ ግድያ ከመፈፀምም አልፈው በጠቅላላ በአገሪቱ ውስጥ ቀውስ እንደፈጠሩ ነው። ምክንያቱም የሠረቋቸው መሬቶች ወደባለቤቶቹ እንዳይመለሱባቸውና አማራውንም ረግጠው ለመኖር።

ማሳሰቢያ!አሥከዛሬ የአማራው በተናጠል መሄድ አሥጨርሶታል፣ተፈናቃይ አድርጎታል። ከእንግዲህ “የአማራው አንድነት ለህልውናችን ዋሥትና” ሥለሆነ አማራው በአንድነት እንዲቆም የአማራው ሕዝብ ጫናና ግፊት ያድርግ።

አንድ የማይሆኑ ከሆነ ሕዝቡ ዕርዳታውንና ድጋፉን ያንሳ! መፍትሄው ይህ ብቻ ነው።

ታግሎ ህልውናን ማሥጠበቅ የተፈጥሮ ህግ ነው!

እሥከዳር በላቸው